



የማመልከት ሂደት፡- ከመጀመሪያ እስከ ምዝገባ ድረስ 10 ደረጃዎች

1. የሚያስፈልጉ ሰነዶችን እና መረጃ ይሰብስቡ፡- የተወሰኑ ፕሮግራሞች ተጨማሪ መስፈርቶች ሊኖሯቸው ይችላል። እባክዎ ሁሉንም ትዕዛዞች በደንብ ያንብቧቸው።

በአሁኑ ጊዜ በዴካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት ተመዝጋቢ

- የተማሪ መታወቂያ ቁጥር (7 አሃዞች) – የሪፖርት ካርዱን ይመልከቱ
- የወላጅ ኢሜይል አድራሻ

አዲስ ወይም ተመላሽ፣ ለየዴካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት

- የወላጅ ኢሜይል አድራሻ
- የነዋሪነት ማረጋገጫ - የጋዝ፣ የውሃ፣ የኤሌክትሪክ ቢል (ቢባዛ 60 ቀናት ዕድሜ ያለው)፣ የሞርቴጅ/የሊዝ ስምምነት፣ በDCSD ቅጽ ላይ የማረጋገጫ ቃል። በማረጋገጫ ቃል ቅጹ ላይ የተጠቀሱትን ሰነዶች በሙሉ ይዘው ይገኙ ከተዘረዘሩት ሰነዶች ውጪ ሌሎች ሰነዶችን ማስገባት ማመልከቻው ተቀባይነት እንዳይኖረው ያደርጋል።
- የልደት ሰርተፊኬት
- 2018 የሴሚስተር ሪፖርት ካርድ
- ኤም.ኤ.ፒ. የፈተና ውጤቶች የሚያስፈልጉት ለከፍተኛ ውጤት አስመዝጋቢዎች ማግኘት ፕሮግራም የሚያመለክቱ ከሆነባቸው ነው

2. የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች እና ትምህርት ቤቶችን ያጥኑ – ፕሮግራሙን ከአርስዎ ልጅ የመማር ስታይል፣ ጥንካሬ እና ፍላጎት ጋር ያዛምዱ።

3. የፕሮግራም ዕጣ መስፈርት፣ የምርጫ ሂደት እና የዕጣ ብዛቶችን ይገምግሙ።
<http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/>

4. የትራንስፖርቴሽን ፖሊሲውንም ከግምት ያስገቡ።

5. የአርስዎን ፕሮግራሞች እና ት/ቤቶች ይምረጡ።

6. ወደሚከተለው ይሂዱ <http://www.yourchoicedekalb.org>. አሁን ያመልክቱ/በመለያ ይግቡ ከሚለው ትር ላይ ጠቅ ያድርጉ።

አዲሽን አመልካቾች ለዲካልብ ከተኛ ሁለተኛ ደረጃ የኪነ-ጥበብ ት/ቤት (D.S.A.) (ክፍል 8-12) እና ዲካልብ መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ኪነ-ጥበብ (D.E.S.A.) (ክፍል 4-7) የሚከተሉትን ማከናወን አለባቸው

- 1ኛ: የት/ቤት ምርጫ በድረገጽ ማመልከቻ ማስገባት
- 2ኛ: የአዲሽን ማመልከቻ ጥቅል ለት/ቤቱ በደብዳቤ ወይም በቀጥታ ማድረስ።

አይቢ ፕሪፕ (ክፍል 9, 10) እና አይቢ ዲፕሎማ (ክፍል 11, 12) አመልካቾች ለተከር ሃይ፣ ለድሩድ ሂልስ ሃይ ወይም ለDruid MLK Jr ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሚያመለክቱ የሚከተሉትን ማከናወን አለባቸው

- 1ኛ: የት/ቤት ምርጫ በድረገጽ ማመልከቻ ማስገባት።
- 2ኛ: አይቢ ማመልከቻ ገጹን ለእያንዳንዱ አይቢ ት/ቤት ለየብቻቸው አንድ ኢሜይል ብቻ መላክ

ዲ ኤስኤ እና ዲ ኤስኤ አዲሽን እና አይቢ ፕሪፕ ወይም አይቢ ዲፕሎማ የማመልከቻ ገጽ በሚከተለው አድራሻ ይገኛል <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/>

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የት/ቤት ምርጫ ድረገጹን በሚከተለው አድራሻ ይጎብኙ <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/>

7. የማመልከቻ ሁኔታ ማሳወቂያዎች ሊላኩ ስለሚችሉ ኢሜይልዎን እና የማመልከቻ ዳቨርድዎን አዘውትረው ይከታተሉ። ኢሜይልዎን በተከታታይ ማየት እና ወደ የማመልከቻ ዳቨርድዎ በመግባት ማየት የአርስዎ ኃላፊነት ነው። ኢሜይል ካልደረሰዎት፣ እባክዎ የኢሜይል አካውንትዎን ስፓም ወይም ጃንክ ዓቃፊዎች ይመልከቱ።



- 8. በዕጣ ማውጫው ቀን (ማርች 22፣ 2019)፣ ወደ ማመልከቻዎ በመግባት ውጤትዎን ይመልከቱ። ኢሜይልዎን እና የት/ቤት ምርጫ ዳቨርድዎን በተከታታይ መፈተሽ የእርስዎ ኃላፊነት ነው።
- 9. አመልካቹ ለፕሮግራሙ ከተመረጠ፣ በኢሜይል በሚገለጽልዎት ቀነ-ገደብ ውስጥ **በድረገጽ ዳቨርድዎ ላይ እቀበላለሁ (Accept) ወይም አልቀበልም (Decline) የሚለውን ይምረጡ።** የቦታ ምደባውን ከተቀበሉ በኋላ፣ ሌሎች ምርጫዎች በሙሉ ውድቅ ይሆናሉ፣ ምክንያቱም አንድ ተማሪ በሁለት የተለያዩ ት/ቤቶች ወይም ፕሮግራሞች መመዝገብ አይችልም።
- 10. ምደባዎን ለመቀበል፣ በተሰጠው ቀነ-ገደብ ውስጥ **ከት/ቤቱ ይመዝገቡ።** የመጀመሪያ ዙር የዕጣ ውጤት የደረሰባቸው ሰዎች የአምስት-ቀናት የመመዝገቢያ ጊዜ አላቸው። **በምርጫ ደብዳቤው ላይ በተመለከተው ቀነ-ገደብ ውስጥ በት/ቤቱ ምዝገባ ያልተፈጸመባቸው ቦታዎች እንደተተው/አመልካቹ እንዳልተቀበላቸው ተቆጥሮ በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ላሉ አመልካቾች እንደየቅደም ተከተላቸው ይተላለፋሉ።** አንድ ቦታ በወላጅ ወይም አውቶማቲካሊ አንድ ጊዜ ውድቅ ከሆነ በኋላ፣ እንደገና መጠየቅ አይፈቀድም።